

**የፌዴራል መከላከያ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር  
255/2013**

**የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር  
የካቲት ፪ሺ፬  
አዲስ አበባ**

**የፌዴራል መከላከያ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ**

ለሀገር መከላከያ ሜስቴር በተመደበ በጀት የሚፀመው ወታደራዊና ተዛማጅ የሆኑ ንብረቶች ግዥ ወጪ ቆጣቢ፣ ወጠታማ ግልፅነትን ባሰፈነ መልክና ሕግን የተከተለ አፈፃፀም እንዲኖረው በማክፈለጉ፣

የተቋማ ግዳጅና ተልዕኮ ለማክፈፀም የሚደግ ወታደራዊ ግዥዎች ሁሉ በዕቅድ ላይ ተመስርቶ ያለምንም የግዥ አፈፃፀም ማቆ በወቅቱ ገዝቶ ለግዳጅ ዝግጁነት እንዲቀርቡ አስፈላጊ በመሆኑ፣

ለተቋሙ ወታደራዊና ተዛማጅ የሆኑ ንብረቶች የሚያስፈልግ መለዋወጫ ትጥቅ ከወጭ ሀገር የማቅርብ በመሆኑ የወጭ ሀገር ግዥው በተመረጡ የግዥ ዘዴዎች ላይ ብቻ ተመስርቶ እንዲፈፀም በሕግ የተደገፈ አቅጣጫ መኖር በማክፈለጉ፣

የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፮፻፵፱/፪ሺ፩ አንቀፅ ፫/፪//ሀ/ እና ፸፰/፪/ እንዲሁም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፮፻፩/፪ሺ፫ አንቀፅ ፲፰/፰/ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷል።

**ክፍል አንድ**  
**ጠቅላላ**

**፩ አጭር ርዕስ**

ይህ መመሪያ “የፌዴራል መከላከያ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 255/2013” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**፪ ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም ካላሰጠው በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-

፩ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፮፻፵፱/፪ሺ፩ አንቀፅ ፪ እና በፌዴራል መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ አንቀፅ ፪ የተሰጡ ትርጓሜዎች ተፈፃሚ ይሆናሉ።

፪ “ሜስቴር” ማለት የፌዴራል ሀገር መከላከያ ሜስቴር ነው።

፫ “ከደህንነትና ከሀገር መከላከያ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ትስስር ያላቸው ወታደራዊ ዕቃዎችና አገልግሎቶች” ማለት ወታደራዊ የደንብ ልብሶች፣ የጦር መሳሪያዎችና መለዋወጫዎቻቸው፣ ጥይቶች፣ ተተካሾች ፈንጅዎችና የመሳሰሉት፣ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችና መለዋወጫዎቻቸው፣ የጦር እና የመንግስት

አወጥላኖች፣ ሄለኮፕተሮችና መለዋወጫዎቻቸው፣ የተለያዩ የበረራ ትጥቆች ግዥ፣ የአየር መከላከያ ሲስተሞች፣ መሳሪያዎችና መለዋወጫዎቻቸው፣ ወታደራዊ የመኖሪያ ፊደሎች ቁሳቁሶች፣ አባሪዎችና መለዋወጫዎቻቸው፣ የአወጥላንና የሄለኮፕተሮች ሞተር እና ጊር ቦክስ ጥገና፣ አቨዮ ሆል ማረጋገጫና አቅም ማሻሻያ (upgrading) እንዲሁም የተለያዩ የካሊብሬሽን ሥራዎች፣ የተለያዩ የአቪዮሽን ድጋፍ ሰጪ መሳሪያዎችና መለዋወጫዎቻቸው እንዲሁም የረጅም እና የአጭር ጊዜ ወታደራዊ ፕሮጀክት ማለት ነው።

**፫ የመመሪያው ተፈጻሚነት ወሰን**

ይህ መመሪያ በሚኒስቴሩ በሚፈፀሙ ወታደራዊና ተዛማጅ በሆኑ ንብረት ግዥዎች ተብለው በተመለከቱት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

**፬ የመመሪያው ዓላማ**

የፌዴራል መንግስት የግዥ አፈጻጸም መመሪያ እንደተጠበቀ ሆኖ የመከላከያን ግዳጅና ተልዕኮን ለማሰፈፀም የሚደግፉን ማንኛውም ከሀገር ወስጥም ሆነ ከውጭ ሀገር ለማግኘት ግዥ ስርዓት ማቆየት የሆኑትን ለይቶ ማጥፋት በመጠቀም ግዥዎች ሁሉ ደንብ እና ስርዓት ጠበቀው እንዲፈፀሙ ለማሻሻልና የግዥ ሥርዓቱም ቀልጣፋ፣ ወጪቆጣጠና ግልፅ የአፈጻጸም ሥርዓት እና ሕጋዊ ፍቃድ እንዲኖረው ለማሻሻል ነው።

**ክፍል ሁለት**  
**የዓለም አቀፍና ሀገር ውስጥ ግዥዎች**

**፭ አጠቃላይ ደንጋጌ**

በዚህ ክፍል የተቀመጡት ደንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው የዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ግዥዎች የሚከናወኑት በአፌዴሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ እና በፌዴራል መንግስት የግዥ አፈጻጸም መመሪያ መሠረት ይሆናል።

**፮ የዓለም አቀፍ ግዥዎች**

ከደህንነትና ከሀገር መከላከያ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ትስስር ያላቸው ወታደራዊ ዕቃዎችና አገልግሎቶች ግዥዎች በሚኒስቴሩ የበላይ ኃላፊ ወይም እርሱ በሚወክለው ሠራተኛ በሚሠጥ ውሳኔ መሠረት ያለገንዘብ ጥይት እንደየሁኔታው በወሰን ጨታ ወይም ከአንድ አቅራቢ በቀጥታ የሚከናወኑ ይሆናሉ።

**፯ የሀገር ውስጥ ግዥዎች**

፩ የጦር መሳሪያዎች፣ ተተኪሾች፣ ጥይቶች፣ ብረት ለበስና ልዩ ልዩ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም የዕድሳትና የአቨዮ አል ሥራ የሚከናወንባቸውን ወታደራዊ

ተሽከርካሪዎች፣ ከባድ የጦር መሣሪያዎችና ልዩ ልዩ ተሽከርካሪዎች ግዥ ከብረታ ብረት ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን በቀጥታ መፈፀም ይቻላል።

፪ በመከላከያ ወታደራዊ መደብሮች እና ክበቦች ድርጅት በኩል ሊቀርቡ የሚችሉ የተለያዩ የቀለብ ዓይነቶች፣ ወታደራዊ የኒፎርሞች እና የመሳሰሉት በቀጥታ ከመከላከያ ወታደራዊ መደብሮችና ክበቦች ድርጅት መግዛት ይቻላል።

፫ በዚህ ድንጋጌ ንዑስ ቁጥር ፩ እና ፪ መሠረት ግዥዎችን መፈፀም የማይቻል ሆኖ ከተገኘ በሚኒስቴሩ የበላይ ኃላፊ ወይም እርሱ በሚወክለው ሠራተኛ በሚሠጥ ውሳኔ መሠረት ግዥው ያለገንዘብ ጫዳ እንደየሁኔታው በወሰን ጨታ ወይም ከአንድ አቅራቢ በቀጥታ የሚከናወኑ ይሆናሉ።

**፰ ከፍተኛ እና ሚስጥራዊ የሆኑ ልዩ ግዥዎች**

፩ ከሀገር መከላከልና ደህንነት ጋር የተያያዙ ከፍተኛ ወታደራዊ የጦር መሣሪያዎችና የውጊያ አውሮፕላኖችን ሚስጥርነታቸውን ጠበቆ መግዛት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሚኒስቴሩ የበላይ ኃላፊ ወይም እርሱ በሚወክለው ሠራተኛ በሚሠጥ ውሳኔ መሠረት ግዥው በሚስጥር ይከናወናል።

፪ የዚህ ዓይነት ግዥዎች በሚፈፀሙበት ጊዜ ስምምነቶቹና ውሎቹ የኢትዮጵያ ጥቅም በሚያስጠብቅና የዓለም አቀፍ ውሎችን ደረጃ በጠበቀ ሁኔታ ተፈጻሚ መሆን አለባቸው።

**ክፍል ሦስት**  
**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

**፱ ቀሻሻሩና ተፈጻሚ የማይሆኑ መመሪያዎች**

በዚህ መመሪያ ስለተመለከቱት ጉዳዮች ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረኑ መመሪያዎች ተሸረው በዚህ መመሪያ ተተክተዋል።

**፲ መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ**

□ሀ መመሪጸ ከ----- ቀን ፪ሺ፬ ዓ.ም. ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ  
..... ቀን ፪ሺ፬ □ም  
ሱፍያን አህመድ  
የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር